

[Insert name of recipient and address here (optional)]

የተወደዳቸው ወላጆች እና ተንከባካቢዎች

**የልጅዎ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃ**

የልጅዎን የትምህርት ቤት ጅምር መልካም ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን እያዘጋጀን ነው። የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ስለ ልጅዎ መማር እና ደህንነት መረጃን ለሚከተሉት አካላት ለማካፈል ዋና መንገድ ነው።

- ለእርስዎ
- እኛ ለምናቀርበው አገልግሎት
- ለልጅዎ የወደፊት ትምህርት ቤት
- ለወደፊት የልጅዎ ከትምህርት ሰአት ውጭ ያሉ የእንክብካቤ አገልግሎቶች (OSHC) (ይህንን አገልግሎት የሚያገኝ ከሆነ)።

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ስለሚከተሉት ጉዳዮች መረጃ ይኖረዋል

- የልጅዎ ፍላጎቶች ፣ ብቃቶች እና ችሎታዎች
- ልጅዎን በተሻለ እንዲማር እንዴት መደገፍ እንደሚቻል።

ይህ መረጃ ትምህርት ቤቱ ልጅዎን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ ይረዳዋል።

**እርስዎ የሚከተለውን እንዲያደርጉ እንፈልጋለን**

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ በልጅዎ ቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ፣ በእርስዎ እና በልጅዎ የሚሞሉ የተለያዩ ክፍሎች አሉት። **እባክዎ ክፍል 3፡ ቤተሰብ የሚለውን ክፍል [ እና ልጅዎን ክፍል 2፡ ታዳሪ ህጻናት የሚለውን ክፍል ሲሞላ ከረዱት ]** በኋላ ወደ እኛ አገልግሎት ከ[insert date here] በፊት ይመልሱት።

የእርስዎ ግብአት ጠቃሚ ነው ነገርግን ግዴታ አይደለም። የልጅዎ ፕሬፕ አስተማሪ (እና የእነሱ OSHC አስተማሪ (ልጅዎ ወደ OSHC የሚሄድ ከሆነ)) ስለ ልጅዎ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና ለልጅዎ የመማር እና የደህንነት ሁኔታ እቅድ እንዲያወጡ ይረዳቸዋል።

**ቀጥሎ ምን ይደረጋል?**

የልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ ሁሉንም የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ክፍሎች አንድ ላይ ካሰባሰበ በኋላ ቅጅውን ለእርስዎ ይሰጥዎታል። ኖቨምበር (ህዳር) ላይ የልጅዎ ትምህርት ቤት ይህ ቅጂ ይደረሰዋል። የቤተሰብ እና የህጻናት ልጆችን ክፍሎች ካላጠናቀቁ ቀሪው የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃ ብቻ ለልጅዎ ትምህርት ቤት እና አስፈላጊ ከሆነም ለOSHC አገልግሎታቸው ይሰጣል።

መረጃ ማካፈል ልጆች በተሳካ ሁኔታ ወደ ትምህርት ቤት የሚያደርጉትን ሽግግር እንደሚረዱ የተደረገ ጥናት ያሳያል። ነገር ግን የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃው ለልጅዎ ትምህርት ቤት እንዲሰጥ የማይፈልጉ ከሆነ እባክዎ ከልጅዎ የቅድመ ትምህርት ቤት አስተማሪ ጋር ከ[insert date here] በፊት ይነጋገሩ።

**ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ ማስመዘገብ**

ለሚቀጥለው ዓመት ልጅዎን በትምህርት ቤት ውስጥ እስከ አሁን ካላስመዘገቡ ይህንን በተቻለ ፍጥነት እንዲያደርጉ አበረታታዎታሉ። መመዘገቡ የልጅዎን የግል ፍላጎቶች ትምህርት ቤቱ ለማሟላት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማቀድ ይረዳዋል። የትምህርት እና ሥልጠና መምሪያው ትምህርት ቤት ስለመጀመር ጠቃሚ መረጃዎችን በሚከተለው ድረ ገጽ ላይ አካቷል

<https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx>.

**ተጨማሪ መረጃ**

[please select relevant text based on whether you are providing this information electronically or by hard copy]

[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used]

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃውን ስለ መሙላት እና ወደ ትምህርት ቤት መልካም ጅምር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የሚከተሉትን ይመልከቱ።

- በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች
- ቤተሰቦች የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን ሲሞሉ የሚረዱ መመሪያዎች።

መስመር ላይ በሚከተለው ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ [www.education.vic.gov.au/transitiontoschool](http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool)።

**[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]**

የሽግግር የጽሁፍ ማስረጃውን ስለመሙላት እና ወደ ትምህርት ቤት መልካም ጅምር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከዚህ ደብዳቤ ጋር የተያያዙትን አባሪዎች ይመልከቱ፡

- በራሪ ጽሁፍ ለቤተሰቦች
- ቤተሰቦች የሽግግር ትምህርት እና የእድገት የጽሁፍ ማስረጃን ሲሞሉ የሚረዱ መመሪያዎች።

ስለ ልጅዎ ወደ ትምህርት ቤት ሽግግር ለመወያየት ከፈለጉ እባክዎን **[insert name of early childhood educator]** ያነጋግሩ።

ከአክብሮት ጋር

**[Name of early childhood educator]**

[Day] [Month] [Year]